

" " " "

"3+" " " '35/28/423: '2; <26				
<	138	240		
	41	95		
	55	80		
	17	27		
	19	25		
	6	12		
	0	1		
"4+" " " '35/28/423: '2; <32" " " " " "				
<	145	0	35	180
	80	0	0	80
	31	0	27	58
	17	0	0	17
	11	0	8	19
	6	0	0	6
	0	0	0	0
"5+" " " '35/28/423: '2; <45" " " " " "				
<	150	0	2	152
	70	0	0	70
	50	0	0	50
	15	0	1	16
	10	0	1	11
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"6+" " " '35/28/423: '2; <47" " " " " "				
<	145	0	1	146
	69	0	0	69
	47	0	0	47
	14	0	0	14
	10	0	1	11
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"7+" " " '35/28/423: '2; <48" " " " " "				
<	139	0	0	139
	66	0	0	66
	45	0	0	45
	12	0	0	12
	11	0	0	11
	5	0	0	5
	0	0	0	0

"8+" " " " " '35/28/423: '2; <49" " " " " " "				
"	"	"	"	"
<	133	0	0	133
	67	0	0	67
	41	0	0	41
	10	0	0	10
	10	0	0	10
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"9+" " " " " '35/28/423: '2; <4: " " " " " "				
"	"	"	"	"
<	121	0	7	128
	68	0	0	68
	30	0	7	37
	8	0	0	8
	10	0	0	10
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"10+" " " " " '35/28/423: '2; <52" " " " " " "				
"	"	"	"	"
<	133	0	0	133
	71	0	0	71
	38	0	0	38
	10	0	0	10
	9	0	0	9
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"11+" " " " " '35/28/423: '2; <53" " " " " " "				
"	"	"	"	"
<	146	0	0	146
	75	0	0	75
	46	0	0	46
	11	0	0	11
	9	0	0	9
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"12+" " " " " '35/28/423: '2; <57" " " " " " "				
"	"	"	"	"
<	135	0	0	135
	72	0	0	72
	38	0	0	38
	11	0	0	11
	8	0	0	8
	6	0	0	6
	0	0	0	0

'33+' " " " '35/28/423: '2; 5: " " " " " " "				
" " " " '7" '8				
"				
<	136	0	0	136
	72	0	0	72
	42	0	0	42
	10	0	0	10
	8	0	0	8
	4	0	0	4
	0	0	0	0
'34+' " " " '35/28/423: '2; 5: " " " " " " "				
" " " " '000				
"				
<	99	0	2	101
	66	0	0	66
	21	0	2	23
	3	0	0	3
	7	0	0	7
	2	0	0	2
	0	0	0	0
'35+' " " " '35/28/423: '33-26" " " " " " "				
" " " " " " " "				
"				
<	140	0	2	142
	65	0	2	67
	41	0	0	41
	16	0	0	16
	10	0	0	10
	8	0	0	8
	0	0	0	0
'36+' " " " '35/28/423: '33-28" " " " " " "				
" " " " " " '0 0 0				
"				
<	106	1	36	143
	69	0	0	69
	7	1	36	44
	16	0	0	16
	8	0	0	8
	6	0	0	6
	0	0	0	0
'37+' " " " '35/28/423: '33-29" " " " " " "				
" " " " " " '0 0 0				
"				
<	108	27	16	151
	76	0	0	76
	0	27	16	43
	15	0	0	15
	8	0	0	8
	9	0	0	9
	0	0	0	0

'38+'' '35/28/423: '33-2: '' '' '' '' '' '' '' '' '' '0 0 0				
<	102	57	1	160
	77	0	0	77
	0	48	1	49
	16	0	0	16
	1	9	0	10
	8	0	0	8
	0	0	0	0
'39+'' '35/28/423: '33-2; '' '' '' '' '' '' '' '' '' '0 0 0				
<	146	0	10	156
	76	0	0	76
	40	0	10	50
	14	0	0	14
	8	0	0	8
	8	0	0	8
	0	0	0	0
'3: +'' '35/28/423: '33-33'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''				
<	118	0	5	123
	69	0	0	69
	28	0	3	31
	10	0	0	10
	3	0	2	5
	8	0	0	8
	0	0	0	0
'3; +'' '35/28/423: '33-35'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''				
<	112	0	3	115
	68	0	0	68
	23	0	3	26
	9	0	0	9
	5	0	0	5
	7	0	0	7
	0	0	0	0
'42+'' '35/28/423: '33-37'' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''				
<	117	0	1	118
	68	0	0	68
	30	0	1	31
	7	0	0	7
	4	0	0	4
	8	0	0	8

	0	0	0	0
'43+' " " " " '35/28/423: '33-3: " " " " " " " "				'6
<	108	0	2	110
	66	0	0	66
	26	0	2	28
	9	0	0	9
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
'44+' " " " " '35/28/423: '33-3; " " " " " " " "				'7/7
9				
<	108	0	1	109
	64	0	0	64
	24	0	1	25
	9	0	0	9
	4	0	0	4
	7	0	0	7
	0	0	0	0
'45+' " " " " '35/28/423: '33-44" " " " " " " "				'!
<	101	0	0	101
	64	0	0	64
	22	0	0	22
	8	0	0	8
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
'46+' " " " " '35/28/423: '33-46" " " " " " " "				';
<	100	0	0	100
	65	0	0	65
	21	0	0	21
	3	0	0	3
	6	0	0	6
	5	0	0	5
	0	0	0	0
'47+' " " " " '35/28/423: '33-47" " " " " " " "				'32
'33				
<	101	0	0	101
	65	0	0	65
	21	0	0	21
	4	0	0	4
	6	0	0	6

	5	0	0	5
	0	0	0	0
" '48+' "	" "	" '35/28/423: '33-49"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	'34
<	99	0	0	99
	63	0	0	63
	20	0	0	20
	4	0	0	4
	6	0	0	6
	6	0	0	6
	0	0	0	0
" '49+' "	" "	" '35/28/423: '33-4:"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
/38			" "	'35
<	101	0	0	101
	66	0	0	66
	21	0	0	21
	4	0	0	4
	5	0	0	5
	5	0	0	5
	0	0	0	0
" '4: +' "	" "	" '35/28/423: '34-32"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	'39
<	79	0	6	85
	64	0	0	64
	6	0	6	12
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	0	0	0	0
" '4; +' "	" "	" '35/28/423: '34-34"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	'3:
<	87	0	1	88
	68	0	0	68
	9	0	1	10
	5	0	0	5
	0	0	0	0
	5	0	0	5
	0	0	0	0
" '52+' "	" "	" '35/28/423: '34-35"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	'3;
<	82	0	1	83
	62	0	0	62
	10	0	1	11
	4	0	0	4
	0	0	0	0

	6	0	0	6
	0	0	0	0
"53+"	"	" '35/28/423: '34-36"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	" "
<	77	0	1	78
	60	0	0	60
	9	0	1	10
	4	0	0	4
	0	0	0	0
	4	0	0	4
	0	0	0	0
"54+"	"	" '35/28/423: '34-3;"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	" "
<	89	0	1	90
	67	0	0	67
	12	0	1	13
	4	0	0	4
	1	0	0	1
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"55+"	"	" '35/28/423: '34-3;"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	" "
<	92	0	0	92
	68	0	0	68
	13	0	0	13
	4	0	0	4
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"56+"	"	" '35/28/423: '34-42"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	" "
<	91	0	0	91
	68	0	0	68
	12	0	0	12
	4	0	0	4
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"57+"	"	" '35/28/423: '34-44"	" " " "	" "
" "	" "	" "	" "	" "
			" "	" "
<	92	0	0	92
	68	0	0	68
	12	0	0	12
	5	0	0	5
	2	0	0	2
	5	0	0	5

	0	0	0	0
"58+"	"	"	'35/28/423: '34-45"	" " " " " " " "
"	"	"	"	" " " " " " " "
"	"	"	"	" " " " " " " "
<	96	0	0	96
	68	0	0	68
	16	0	0	16
	6	0	0	6
	2	0	0	2
	4	0	0	4
	0	0	0	0
"59+"	"	"	'35/28/423: '34-47"	" " " " " " " "
"	"	"	"	" " " " " " " "
<	97	0	0	97
	70	0	0	70
	14	0	0	14
	6	0	0	6
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"5:+"	"	"	'35/28/423: '34-48"	" " " " " " " "
"	"	"	"	" " " " " " " "
<	99	0	0	99
	70	0	0	70
	16	0	0	16
	6	0	0	6
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"5;+"	"	"	'35/28/423: '34-4:	" " " " " " " "
"	"	"	"	" " " " " " " "
<	95	0	0	95
	65	0	0	65
	19	0	0	19
	6	0	0	6
	1	0	0	1
	4	0	0	4
	0	0	0	0
"62+"	"	"	'35/28/423: '34-52"	" " " " " " " "
"	"	"	"	" " " " " " " "
<	101	0	1	102
	69	0	1	70
	21	0	0	21
	5	0	0	5
	1	0	0	1
	5	0	0	5

	0	0	0	0
"63+" " " "35/28/423: '34-53" " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "
<	99	0	0	99
	68	0	0	68
	21	0	0	21
	4	0	0	4
	1	0	0	1
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"64+" " " "35/28/423: '34-55" " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "
<	94	0	0	94
	64	0	0	64
	19	0	0	19
	4	0	0	4
	2	0	0	2
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"65+" " " "35/28/423: '34-66" " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "
<	88	1	4	93
	57	0	0	57
	17	1	4	22
	3	0	0	3
	3	0	0	3
	8	0	0	8
	0	0	0	0
"66+" " " "35/28/423: '35-23" " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "
<	90	0	0	90
	49	0	0	49
	26	0	0	26
	5	0	0	5
	5	0	0	5
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"67+" " " "35/28/423: '35-25" " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " "
<	92	0	0	92
	51	0	0	51
	27	0	0	27

	5	0	0	5
	4	0	0	4
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"68+" " " "35/28/423: '35-27" " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	93	0	1	94
	56	0	0	56
	25	0	1	26
	6	0	0	6
	4	0	0	4
	2	0	0	2
	0	0	0	0
"69+" " " "35/28/423: '35-29" " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	86	0	2	88
	52	0	1	53
	22	0	1	23
	3	0	0	3
	4	0	0	4
	5	0	0	5
	0	0	0	0
"6:+" " " "35/28/423: '35-45" " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	109	0	0	109
	60	0	0	60
	29	0	0	29
	8	0	0	8
	4	0	0	4
	8	0	0	8
	0	0	0	0
"6;+" " " "35/28/423: '35-47" " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
" " " " " " " " " " " "				
<	113	0	0	113
	63	0	0	63
	28	0	0	28
	9	0	0	9
	6	0	0	6
	7	0	0	7
	0	0	0	0

'72+ " " " " '35/28/423: '35-52' "				
				"
<	119	0	0	119
	66	0	0	66
	31	0	0	31
	8	0	0	8
	7	0	0	7
	7	0	0	7
	0	0	0	0
'73+ " " " " '35/28/423: '35-55' " " " " " " " " " '4239 0' " " " " " " " " " " " " " " '4234' '4242 0:7' "				
				"
<	97	0	1	98
	61	0	0	61
	20	0	0	20
	7	0	0	7
	3	0	1	4
	6	0	0	6
	0	0	0	0